



ዲሲ ይዘ ጋጁ!

አደጋ ማንም ላይ ሊርስ ይችላል በዚህም ሕጻናትና ወላጆች ሊለያዩ ይችላሉ

ባለፉት ሶስት ቀናት ከቤተሰብዎ ጋር በመረዳዳት አሳልፈዋል?

በአስቸኳይ ጊዜ ክስተት ጊዜ የእርዳታ ውስንነት ሊኖር ይችላል። ከአደጋው በኋላ ባሉት ሶስት ቀናት ወይም ችግሩ እስኪያልፍ ድረስ ቤተሰብዎ በቂ ምግብ፣ ውሀና አቅርቦቶች ሊኖሩ ይገባል።

ግንዛቤ ይኑሮት

ቀጠናው እንደ ሀሪኬን፣ ጎርፍ፣ የክረምት አውሎ ነፋስ፣ የሀይል መቋረጥ እና ሌሎችም አይነት የአደጋ ክስተቶችን ያጋጥሙታል። የቤተሰብዎን ደህንነት ለመጠበቅ ለእያንዳንዱ የአደጋ ክስተት በተለያዩ አይነት መንገድ ምላሽ መስጠት ይኖርበታል።

ሀሪኬን ወይም የከተምት አውሎ ነፋስ ምን እንደሆነና እንዴት መወጣት እንደሚቻል ያውቃሉ? ቶርኔድ ወይም መሬት መንቀጥቀጥ በሞኖር ጊዜ እንዴት መጠለል እንደሚኖርበት ያውቃሉ? ስለነዚህ የአደጋ ክስተቶች በ Ready.DC.gov ላይ ያጥኑ፣ ስለዚህም በአደጋ ጊዜ ሁኔታዎች ላይ ጥሩ አማራጮችን መውሰድ ያስችሎታል።

ከአደጋ ጊዜ ክስተት በፊት እራሶትን ይጠብቁ፡-

- * ዋሽንግተን ዲሲ ምን አይነት የአደጋ ክስተት ሊያጋጥመው እንደሚችል ይማሩ።
- * በአካባቢዎት ምን እንዳለ የመልከቱ እንዲሁም ያዳምጡ።
- * ማንኛውም አይነት እንግዳ አደገኛ ሁኔታ ሁኔታ ከተመለከቱ፣ ለሚታመን አዋቂ ሰው፣ የፖሊስ ባልደረባ ወይም ለእሳት አደጋ ሰራተኛ በፍጥነት ያሳውቁ።

እቅድ ማውጣት

በአደጋ ወይም በአስቸኳይ ክስተት ጊዜ እቅድ ማውጣት ትርጉም ያለው ነገር ነው እንዲሁም ለአስቸኳይ ጊዜው ሁኔታ እንዲዘጋጁ ያደርገታል። ከቤተሰብዎ ጋር ቁጭ ይበሉና ስቸኳይ ጊዜ ክስተት እቅድ በማውጣት ላይ ያግዙአቸው ከዛም የሁሉንም ደህንነት ለመጠበቅ ዝግጁ ይሆናሉ። የቤተሰብ እቅድ ማጠቃለል የሚኖርበት፡-

1. እርስ በርስ እንዴት መገናኘት ትችላላችሁ?

በአስቸኳይ ክስተት ጊዜ፣ ከከተማ ውጭ ያለን ሰው ማግኘት ወይም ከማውረት ይልቅ የጽሁፍ መልእክት መላክ ይቀላል። እያንዳንዱ የቤተሰብ አባል ለአንድ ሰው ይደውል፣ ይጻፍ ወይም ኢሜል ያድርግ።

2. የት ነው የምትገናኙት?

ከቤትዎት አቅራቢያ ከሰፈሮት ውጪ ለመገናኛነት ይምረጡ። ከት/ቤት፣ ከጓደኛዎ ቤት ወይም ከትምህርት በኋላ እንቅስቃሴውን ይለማመዱት።

የቤተሰብዎን ማግኛና የመገናኛ ቦታ በጀርባ በሚታዘል ቦርሳዎት፣ በት/ቤት ማስታወሻ ደብተሮት ወይም በተንቀሳቃሽ ስልክ ላይ ይያዙት።

3. እሳት በቤትዎ በሚነሳ ጊዜ እንዴት ማምለጥ ይችላሉ?

ከእያንዳንዱ ክፍል ሁለት ማምለጫ እቅድ ያውጡና በአመት ውስጥ ሁለት ጊዜ ይለማመዱ።



የተዘጋጀ እቃ ያሰናዱ

አስቸኳይ ጊዜ ክስተት እቃዎች ያሰናዱ። የአስቸኳይ ጊዜ ክስተት የተሰናዳ እቃ የእጅ መሳሪያዎች ሳጥን አይነት ሲሆን ይህም ለደህንነቶች ይጠቅማል። አስቸኳይ ጊዜ ክስተት ከመከሰቱ በፊት ቤተሰቡ የተዘጋጀ እቃ ማሰናዳቱ ጠቃሚ ነው።

አስቸኳይ ጊዜ ክስተት የተዘጋጀው እቃ በትልቅ ሳጥን ወይም በጀርባ በሚታዘል ቦርሳ ሊሆን ይችላል፤ ነገር ግን ለሽክም ቀላል መሆኑን እርግጠኛ ይሁኑ። የተዘጋጀው እቃ መሆን ያለበት፡-

- * የቤተሰብዎን ማግኛ መረጃ (ስም፣ ስልክ ቁጥርና ኢሜል)
- * የታዘዘ መድሀኒት
- * ባትሪ
- * አስፈላጊ አልባሳት
- * የጥርስ ብሩሽና ጸጉር ማበጠሪያ
- * የማይበላሹ ምግቦች
- * ባለቀለም መጸሀፍና ከለር
- * የጉዞ መጨዋቻ
- * የሚወዱትን አሻንጉሊት ይያዙ



መረጃው ይኑሮት

ከአደጋው በፊት፣ በአደጋው ጊዜና ከአደጋው በኋላ ደህንነቶ የተጠበቀ እንዲሆን ከቤተሰብና ከኢጋዥ ማለትም ከፖሊስ ባልደረባ፣ እሳት አደጋ ሰራተኞች፣ አስተማሪዎች፣ ዶክተሮችና ነርሶች የሚሰጥ መመሪያን መስማት።

ቤተሰቦቼን እንዴት እና የት ማግኘት እንደምችል አውቃለሁ

ለበለጠ መረጃ ወደ **READY.DC.GOV** ይሂዱ



በአደጋ ጊዜ በፊት፣ ወቅት እና በኋላ ቤተሰብዎን እንዴት ይረዳሉ፡-

አስቸኳይ ጊዜ ክስተት በፊት፣ ወቅት እና በኋላ ቤተሰብዎን እንዴት ይረዳሉ፡- ያለምንም ማስጠንቀቂያ በፍጥነት ሊደርስ ይችላል። ለበርካታ ቀናት ከጎረቤት ጋር ወይም በቤት ውስጥ መጠለያ ሊቆዩ ይችላሉ። የተለያዩ አደጋዎች ለእርሶ ምን እንደሆኑ ማወቅ በጣም ወሳኝ ነው። የዚህ መመሪያ መላዎች እርሶና ቤተሰብዎ እንዲዘጋጁና ደእንነታቸ እንዲጠበቅ ያደርጋሉ።

ይህ ሰነድ የተዘጋጀው ከ FEMA የገንዘብ ፕሮግራሞች የስራ አመራር ቦርድ፣ የኤስ የሀገር ውስጥ ደህንነት ክፍል በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው። በዚህ ሰነድ ላይ የተገለጹ ነጥቦች ወይም ሀሳቦች የይፋዊ ቦታን ወይም የ FEMA የገንዘብ ፕሮግራሞች የስራ አመራር ቦርድን ወይም የኤስ የሀገር ውስጥ ደህንነት ክፍል ፖለቲካን የግድ ይገልጻሉ ማለት አይደለም።



ከእኛ ጋር ይገናኙ፡-
2720 ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር አቪኑ፣ ኤስኢ አቪኑ፣ ኤስኢ | ዋሽንግተን ዲ.ሲ. 20032
ስልክ፡- (202) 727.6161 | ፋክስ፡- (202) 715.7288
ቲ-ቲዋይ፡- TTY: (202) 730.0488 | hsema.info@dc.gov